

ሰ ስ ና ።

፩፤ በባቢሎን፣ የሚኖር፣ ስሙ፣ ኢዮአቄም፣ የሚባል፣ አንድ፣ ሰው፣ ነበር።

፪፤ ስሟ፣ ሶስና፣ የምትባል፣ ሚስት፣ አግብቶ፣ ነበር። ይቸውም፣ የኬልቅዩስ፣ ልጅ፣ ናት፣ እጅግ፣ መልክ፣ መልካም፣ ነበረች፣ ፈጣሪዋ፣ አግቢአብሔርንም፣ ትፈራው፣ ነበር፣ እናት፣ አባቷም፣ ደጋግ፣ ሰዎች፣ ነበሩ። ስልጃቸውም፣ ሙሴ፣ የጻፋት፣ አራትን፣ አስተምረዋት፣ ነበር።

፫፤ ባሏ፣ ኢዮአቄም፣ ግን፣ እጅግ፣ ባለጸጋ፣ ነበር፣ በቤቱም፣ አጠገብ፣ የተክል፣ ቦታ፣ ነበረው፣ ከሁሉ፣ እሱ፣ ይከብር፣ ነበርና፣ እይሁድም፣ ወደሱ፣ ይመጡ፣ ነበር።

፬፤ ኃጢአት፣ ከባቢሎን፣ እንደ፣ መጣች፣ ሕዝቡን፣ እንጠብቃቸዋለን፣ ከሚሉ፣ ከግብዝች፣ መገናኛም፣ እንደ፣ ወጣች፣ እግቢአብሔር፣ ከአነሱ፣ የተናገረባቸው፣ ግብዝች፣ የሚሆኑ፣ ሁለት፣ መምህራን፣ በዚያ፣ ወራት፣ ታዩ።

፭፤ እነሱም፣ በኢዮአቄም፣ ቤት፣ ያገለግሉ፣ ነበር፣ የሚፈራረዱ፣ ሰዎችም፣ ሁሉ፣ ወደሱ፣ ይመጡ፣ ነበር።

፮፤ ሕዝቡ፣ ሁሉ፣ ወደ፣ ቤታቸው፣ ከገቡ፣ በኋላ፣ ቀትር፣ በሆነ፣ ጊዜ፣ ሶስና፣ ወደ፣ ባሏ፣ ተክል፣ ቦታ፣ ገብታ፣ በዚያ፣ ትመላለስ፣ ነበር።

፯፤ ገብታ፣ በተመላለሰች፣ ጊዜ፣ እነዚያ፣ መምህራን፣ ሁለጊዜ፣ ያይዋት፣ ነበር፣ እሷንም፣ ወደ ደት።

፰፤ ልቡናቸውን፣ ለወጡ፣ ስማይንም፣ እንዳያዩ፣ ያይናቸውን፣ ግልብጥብጥ፣ አደረጉ፣ (ስማ ያዊ፣ እግቢአብሔርን፣ እንደያስቡ፣) እውነተኛ፣ ሕግንም፣ አላሰቡም።

፱፤ ሁለቱም፣ ሁሉ፣ ወደደት፣ ፈቃዳቸውን፣ መናገር፣ አፍረዋልና።

፲፤ እስበሰባቸው፣ በልቡናቸው፣ ያለውን፣ ነገር፣ አልተናገሩም፣ ይደርሱባት፣ ዘንድ፣ ይወዱ፣ ነበር።

፲፩፤ ያገኛት፣ ዘንድ፣ ሁለጊዜ፣ ይጠብቋት፣ ነበር።

፲፪፤ አንዱ፣ አንዱን፣ የምሳ፣ ጊዜ፣ ነውና፣ ወደ፣ ቤታችን፣ እንግባ፣ አለው። እየራሳቸው፣ ተለ ያይተው፣ ሄዱ።

፲፫፤ ተመልሰውም፣ በጎዳና፣ አንድነት፣ ተገናኙ፣ ሁለቱ፣ ሁሉ፣ ተያዩ፣ ያንጊዜም፣ ፈቃዳቸውን፣ ተነጋገሩ። ብቻ፣ ለብቻ፣ እሷን፣ የሚያገኙበትን፣ ጊዜ፣ ተቃጠሩ።

፲፬፤ ከዚህ፣ በኋላ፣ ቀን፣ ሲጠብቋት፣ ሶስና፣ ሁለጊዜም፣ ትገባ፣ እንደ፣ ነበር፣ ከሁለቱ፣ ደንገጠሮቹ፣ ጋራ፣ ገባች፣ አልባታልና፣ በተክል፣ ውስጥ፣ ትታጠብ፣ ዘንድ፣ ወደደች።

፲፭፤ ተሠውረው፣ ከሚጠብቋት፣ ከሁለቱ፣ መምህራን፣ በቀር፣ በዚያ፣ ግንም፣ ግን፣ አልነበረም።

፲፮፤ ዘይት፣ አምጥተው፣ ያጥባት፣ ዘንድ፣ ልትታጠብ፣ የተክልንም፣ ደጃፍ፣ በር፣ ይዘጉ፣ ዘንድ፣ ደንገጠሮቹን፣ አዘዘቻቸው።

፲፯፤ እነሱም፣ አንዳዘዘቻቸው፣ አደረጉ፣ የተክሉን፣ ደጃፍ፣ ዘግተው፣ ያዘዘቻቸውን፣ ያመጡ፣

ዘንድ፣ በሥርጥ፣ ጎዳና፣ ወጡ፣ የተሠወሩ፣ እነዚያን፣ መምህራን፣ ግን፣ አላይዋቸውም፣ ነበር። እነዚያ፣ ደንገጠሮች፣ ከወጡ፣ በኋላ፣ እነዚያ፣ ሁለቱ፣ መምህራን፣ ተነሥተው፣ ወደሷ፣ ሮጡ። እነሆ፣ የተክሉ፣ ደጃፍ፣ ተዘግቷል፣ የሚያይ፣ የለም፣ እንደርሱባት፣ ዘንድ፣ እንወዳለን፣ እሺ፣ በዩን።

ይህ፣ ካልሆነ፣ ክንቺ፣ ጋራ፣ ሰውን፣ እንዳገኘን፣ ተናግረን፣ እናጣላሻለን፣ ስለዚህ፣ ነገር፣ ደንገጠሮችሽን፣ ክንቺ፣ አስወጥተሽ፣ ሰደድሽ፣ አሏት።

ሶስናም፣ አለቀሰች፣ በሁሉም፣ ፈጽሟ፣ ተጨነቀሁ፣ ባደርገውም፣ አምታለሁ፣ ባለደርገውም፣ አልድንም፣ ከእጃቸው፣ ግምለጥንም፣ አልቸልም።

እግቢአብሔርን፣ ከምበድል፣ ኃጢአትስ፣ ልሠራ፣ በእጃቸው፣ መውደቅ፣ ይሻለኛል፣ አለች።

ሶስና፣ ቃሏን፣ አሰምታ፣ ጮኸች፣ እነዚያም፣ መምህራን፣ ከሷ፣ ጋራ፣ ጮሁ።

አንዱ፣ ሮጡ፣ ሄደ፣ የተክሉን፣ ደጃፍ፣ ከፈተ። በቤቷም፣ ያሉ፣ ሰዎች፣ በተክል፣ መካከል፣ ጩኸትን፣ ሰምተው፣ ወጡ፣ ምንም፣ እንደ፣ ሆነች፣ ያዩ፣ ዘንድ፣ በሥርጥ፣ ጎዳናም፣ ሮጡ። እነዚህ፣ ሁለቱ፣ መምህራን፣ ይህንን፣ ነገር፣ በተናገሩ፣ ጊዜ፣ በሶስና፣ እንደዚህ፣ ያለ፣ ነገር፣ ፈጽሞ፣ ተሰምዱ፣ አያውቅም፣ ነበርና፣ ዘመዶቻና፣ ባሮቻ፣ እጅግ፣ አፈሩ።

በማግሥቱ፣ ሕዝቡ፣ በባሏ፣ በኢዮአቄም፣ ዘንድ፣ በተሰበሰቡ፣ ጊዜ፣ እነዚያ፣ ሁለቱ፣ መምህራን፣ ሶስናን፣ ይገድሏት፣ ዘንድ፣ ካመፀኛ፣ ልቡናቸው፣ ጋራ፣ መጡ፣ በሕዝቡም፣ ሁሉ፣ ረት።

ያመጡት፣ ዘንድ፣ ወደ፣ ኢዮአቄም፣ ሚስት፣ ወደ፣ ሶስና፣ ላኩ፣ አሉ፣ ወደሷም፣ ላኩባት። እሷም፣ ከናት፣ ከባቷ፣ ከወገናቸው፣ ከዘመዶቹም፣ ሁሉ፣ ጋራ፣ መጣች።

ሶስና፣ ግን፣ እጅግ፣ ደመ፣ ግቡ፣ ነበረች፣ መልካም፣ የማረ፣ ነበር።

ግመፀኞች፣ የሚሆኑ፣ እነዚያም፣ ሁለቱ፣ መምህራን፣ መልካን፣ ለመጥገብ፣ ክንብንባን፣ ይገልጧት፣ ዘንድ፣ አዘዙ፣ ክንብንባንንም፣ ገለጧት።

አባቷ፣ እናቷ፣ ቤተ፣ ሰባቸው፣ የሚያውቁትም፣ ሁሉ፣ አለቀሰላት።

እነዚያም፣ ሁለቱ፣ መምህራን፣ በሕዝቡ፣ መካከል፣ ተነሥተው፣ እጃቸውን፣ በራሷ፣ ላይ፣ አኖሩ።

እሷ፣ ግን፣ ልቡናዋ፣ በእግቢአብሔር፣ አምኗልና፣ እያለቀሰች፣ ወደ፣ ሰማይ፣ አዩች።

እነዚያም፣ መምህራን፣ ብቻችንን፣ በተክል፣ ውስጥ፣ ስንመላለስ፣ እሷ፣ ከሁለቱ፣ ደንገጠሮቹ፣ ጋራ፣ ገባች፣ ደንገጠሮቹን፣ ልክቸዋለችና፣ የተክሉን፣ ደጃፍ፣ ዘግተው፣ ሄዱ፣ ደንገጠሮቹን፣ ከላከቻቸውም፣ በኋላ።

፲፰፤
፲፱፤
፳፤
፳፩፤
፳፪፤
፳፫፤
፳፬፤
፳፭፤
፳፮፤
፳፯፤
፳፰፤
፳፱፤
፴፤
፴፩፤

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትና ሥርዓት

The Ethiopian Orthodox Tewahido Church Faith and Order

www.ethiopianortho dox.org

፴፮፤ አንድ ጉልግሳ፣ ከተወወረበት ፣ መጥቶ ፣ ደረሰበት ።

፴፯፤ እኛ ፣ ግን ፣ በዚያ ተክል ፣ ዳርቻ ፣ ሆንን ፣ ኃጢአታቸውን ፣ አዩን ፣ ወደነሰቸውም ፣ ርጠን ፣ ሄድን ፣ አንድነት ፣ ተኝተው ፣ አገኘናቸው ።

፴፰፤ እኛ ፣ ግን ፣ እሱን ፣ መያዝ ፣ ተሳነን ፣ እሱ ፣ በርትቶብናልና ፣ አመለጠን ፣ የተከሉን ፣ ደጃፍ ፣ ከፍቶ ፣ ወጣ ።

፴፱፤ እሷን ፣ ግን ፣ ያዝናት ፣ ሰውየው ፣ ግን ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ ጠየቅናት ፣ ነገር ፣ ግን ፣ አልነገረችንም ፣ አሉ ።

፵ፀ፤ የሕዝቡ ፣ መምህራን ፣ ናቸውና ፣ ገዢዎች ፣ ናቸውና ፣ በደባባይ ፣ የተሰበሰቡ ፣ ሰዎች ፣ ነገራቸውን ፣ አመኗቸው ፣ ትሞት ፣ ዘንድ ፣ ፈረዱባት ።

፵፩፤ ሰብናም ፣ ቃሏን ፣ አሰምታ ፣ ጮኸች ፣ ዘለንለም ፣ ጸንተህ ፣ የምትኖር ፣ የተወወረውን ፣ የምታውቅ ፣ የሚደረገውን ፣ ሁሉ ፣ ሳይደረግ ፣ የምታውቅ ፣ ፈጣሪ ፣ ሆይ ።

፵፪፤ በሐሰት ፣ እንደ ፣ ጣሉኝ ፣ አንተ ፣ ታውቃለህ ፣ እነዚህ ፣ መምህራን ፣ ክፉ ፣ ነገርን ፣ በደረገብኝ ፣ ገንዘብ ፣ የሠራሁት ፣ ኃጢአት ፣ ሳይኖር ፣ እነሆ ፣ አሞታለሁ ፣ አለች ።

፵፫፤ አግዚአብሔርም ፣ ቃሏን ፣ ሰማት ።

፵፬፤ ይገድሏት ፣ ዘንድ ፣ ሰውስደት ፣ አግዚአብሔር ፣ ስሙ ፣ ያንኤል ፣ የሚባል ፣ የልጅ ፣ ልቡናን ፣ አነሣ።

፵፭፤ እኔ ፣ ከዚች ፣ ሴት ፣ ደም ፣ ንጹሕ ፣ ነኝ ፣ ብሎ ፣ ቃሉን ፣ አሰምቶ ፣ ተናገረ ።

፵፮፤ ሕዝቡም ፣ ሁሉ ፣ ወደሱ ፣ ተመለሱ ፣ አንተ ፣ የምትናገረው ፣ ይህ ፣ ነገር ፣ ምንድነው ፣ አሉ ።

፵፯፤ ያንኤልም ፣ በመካከላቸው ፣ ቁሞ ፣ አላዋቆች ፣ የምትሆኑ ፣ እናንተ ፣ የእስራኤል ፣ ልጆች ፣ ሳትመረምሩ ፣ ነገሩን ፣ ሳትረዱ ፣ በእስራኤል ፣ ልጅ ፣ እንዲህ ፣ አድርጋችሁ ፣ እንደዚህ ፣ ያለ ፣ ፍርድን ፣ ትፈርዳላችሁን ።

፵፰፤ እነዚህ ፣ መምህራን ፣ በሐሰት ፣ አጣልተዋታልና ፣ ወደ ፣ አደባባይ ፣ ተመለሱ ፣ አላቸው ።

፵፱፤ ሕዝቡም ፣ ሁሉ ፣ እየሮጡ ፣ ወደ ፣ አደባባይ ፣ ተመለሱ ፣ አለቆችም ፣ ያንኤልን ፣ አግዚአብሔር ፣ አንተን ፣ አልቆሃልና ፣ በመካከላችን ፣ ተቀምጠህ ፣ ንገረን ፣ አሉት ።

፶ፀ፤ ያንኤልም ፣ አየራሳቸው ፣ አራርቃችሁ ፣ አቁሟቸው ፣ እኔም ፣ ልመርምራቸው ፣ አላቸው ።

፶፩፤ አንዱንም ፣ አንዱንም ፣ አራርቀው ፣ አቆሟቸው ፣ ከነሳቸውም ፣ አንዱን ፣ ጠርቶ ፣ ዘመንህ ፣ አርጅቷል ፣ እነዚህም ፣ ክፉዎች ፣ ናቸው ፣ ቀድሞ ፣ የሠራሃቸው ፣ ኃጢአቶችህ ፣ ፍዳውን ፣ ይዘው ፣ ደረሱብህ ።

፶፪፤ የሐሰት ፣ ፍርድን ፣ ፈርደሃልና ፣ ይሞት ፣ በቃውን ፣ ይደን ፣ በቃ ፣ ብለህ ፣ ፈርደሃልና ፣ ጸድቁን ፣ ንጹሐን ፣ አትግደል ፣ ብሎ ፣ አግዚአብሔር ፣ የከሰከለውን ፣ ይደን ፣ በቃውን ፣ ይሞት ፣ በቃ ፣ ብለህ ፣ ፈርደሃልና ፣ ኃጢአቶችህ ፣ ፍዳውን ፣ ይዘው ፣ ደረሱብህ ።

አሁንም ፣ ይቻላል ፣ ሴት ፣ ከየሃት ፣ ሁለቱን ፣ ሁሉ ፣ በምን ፣ እንጨት ፣ ስር ፣ ሲነጋገሩ ፣ አየህ ፣ ንገረኝ ፣ አለው ፣ በኮከ ፣ ስር ፣ ሲነጋገሩ ፣ አየኋቸው ፣ አለ ።

ያንኤልም ፣ በውነት ፣ ሐሰትን ፣ ተናገርህ ፣ የደምህ ፣ ፍዳ ፣ በራስህ ፣ ነው ፣ ከመካከልህ ፣ ይሰነጥቅህ ፣ ዘንድ ፣ እግዚአብሔር ፣ የላከው ፣ መልአክ ፣ እነሆ ፣ ከእግዚአብሔር ፣ ታዘዘ ፣ አለው ።

ያን ፣ መርምሮ ፣ እልፍ ፣ አደረገው ፣ ሁለተኛውን ፣ የመጡት ፣ ዘንድ ፣ አዘዘ ፣ አመጡት ፣ አንተ ፣ የይሁዳ ፣ ዘር ፣ ያይደለህ ፣ የከነዓን ፣ ዘር ፣ ነህ ፣ መልአክ ፣ አሳተህን ፣ ክፉ ፣ ፈቃድስ ፣ ልቡናህን ፣ ግልብጥብጥ ፣ አደረገችህን ።

እሷ ፣ እናንተን ፣ መከራከር ፣ አልቻለችምና ፣ የይሁዳ ፣ ልጅ ፣ እናንተን ፣ ፈርታላችና ፣ በደላችሁንም ፣ ታግሣላችና ፣ እናንተ ፣ ግን ፣ በድላችኋታልና ፣ የእስራኤልን ፣ ልጅ ፣ እንዲሁ ፣ ታደርጓታላችሁን ።

አሁንም ፣ ሁለቱ ፣ ሲነጋገሩ ፣ የየሀበት ፣ እንጨት ፣ ምንድነው ፣ ነገረኝ ፣ አለው ፣ ሮማን ፣ በሚባል ፣ እንጨት ፣ ስር ፣ አየኋት ፣ አለው ።

ያንኤልም ፣ አንተም ፣ በውነት ፣ ሐሰትን ፣ ተናገርህ ፣ የደምህም ፣ ፍዳ ፣ በራስህ ፣ ነው ፣ ሁለታችሁንም ፣ ሊያጠፋችሁ ፣ ከእኩሉታ ፣ ወገብህ ፣ ያሰነጥቅህ ፣ ዘንድ ፣ እነሆ ፣ አግዚአብሔር ፣ የላከው ፣ መልአክ ፣ ይጠብቅሃል ፣ አለው ።

ሕዝቡም ፣ ሁሉ ፣ ቃላቸውን ፣ አሰምተው ፣ ጮሁ ፣ የመነችበት ፣ ሰብና ፣ ያዳናት ፣ አግዚአብሔርንም ፣ አመሰገኑት ።

ከቃላቸው ፣ የተነሣ ፣ ያንኤል ፣ ነቅቶቸዋልና ፣ ምስክርነታቸውንም ፣ ሐሰት ፣ አድርጎባቸዋልና ፣ በነዚያ ፣ በሁለቱም ፣ መምራህን ፣ ላይ ፣ በጠላትነት ፣ ተነሡባቸው ፣ በባልንጀራቸው ፣ ክፉ ፣ ሥራን ፣ አንደ ፣ ሠሩ ፣ በነሳቸውም ፣ በሙሴ ፣ ሥርዓት ፣ ክፉ ፣ ሥራን ፣ ሠሩባቸው ።

በዚያችም ፣ ቀን ፣ ንጹሕ ፣ ደምን ፣ አዳኑ ።

በሷ ፣ ክፉ ፣ ሥራ ፣ አልተገኘምና ፣ ስለ ፣ ልጃቸው ፣ ስለ ፣ ሰብና ፣ ሚስቱና ፣ ክልቀዩ ፣ ከዘመዶቹ ፣ ሁሉና ፣ ከባሏ ፣ ከኢዮአቆም ፣ ጋራ ፣ እግዚአብሔርን ፣ አመሰገኑት ።

ያንኤልም ፣ ከዚያች ፣ ቀን ፣ ጀምሮ ፣ እስከ ፣ ጊዜ ፣ ሞቱ ፣ ድረስ ፣ በሕዝቡና ፣ በእግዚአብሔር ፣ ፊት ፣ ገናና ፣ ሆነ ።

፶፫፤

፶፬፤

፶፭፤

፶፮፤

፶፯፤

፶፰፤

፶፱፤

፷ፀ፤

፷፩፤

፷፪፤

፷፫፤

፷፬፤

፷፭፤

፷፮፤

፷፯፤

፷፰፤

፷፱፤

፸ፀ፤

፸፩፤

፸፪፤

፸፫፤

፸፬፤

፸፭፤

፸፮፤

፸፯፤

፸፰፤

፸፱፤